



ደህንነትን በጠበቀ ምግብ ማብሰል

የምግብ ማብሰያ ቃጠሎዎች የቤት ውስጥ ቃጠሎ እና የቤት ውስጥ ጉዳዮች ቁጥር አንድ ምክንያት መሆኑን ያውቃሉ? ጥቂት የደህንነት ምክሮችን በመከተል እነዚህን እሳቶች መከላከል ይችላሉ።

በጥንቃቄ ያብሰሉ!

ነቅተው ይጠብቁ! እንቅልፍ ስሜት ከተሰማዎት ወይም አልኮል ከጠጡ የማብሰያ ምድጃ አይጠቀሙ።

ምግብ በሚጠብሱበት ፣ ግሪል በሚያደርጉበት ወይም በሚቀቅሉበት ጊዜ የማብሰያ ክፍሉ (ኪችን) ውስጥ ይቆዩ። የማብሰያ ክፍሉን (ኪችን) ለአጭር ጊዜ እንኳን ለቀው ከወጡ ምድጃውን ያጥፉ።

እያንተከተኩ፣ እየጋገሩ ፣ እየጠበሱ ወይም እየቀቀሉ ከሆነ በየጊዜው ማብሰያውን እየከፈቱ እየደጋገሙ ይመልከቱት፣ ምግብ በሚያበሰሱበት ጊዜ እቤት ውስጥ ይሁኑ እና ምግብ እያበሰሉ መሆኑን ለማስታወስ እንዲረዳዎት ሰዓት መያዣ ይጠቀሙ።

እሳት ሊያያይዙ የሚችሉ ማንኛውንም ነገሮች ፣ የማብሰያ ጓንቶችን ፣ የእንጨት መገልገያ እቃዎችን ፣ የምግብ ማሸጊያዎችን ፣ ፎጣዎችን ወይም መጋረጃዎችን ከማብሰያ ምድጃዎ አካባቢ ያርቁ።

ምግብ በማብሰያ ምክንያት እሳት ከተነሳ...

- ቤቱን ለቀው ይውጡ! ሲወጡ እሳቱን ለመቆጣጠር እንዲረዳዎ በሩን ከኋላዎ ይዘጉት።
- ከወጡ በኋላ ወደ 9-1-1 ይደውሉ ወይም ወደ አካባቢው የአደጋ ጊዜ የስልክ ቁጥር ይደውሉ።
- ምግብ በሚያበሰሱበት ጊዜ በቅጣታማ ፍንጣቂ ምክንያት የሚነሳ እሳትን ለመከላከል በአቅራቢዎ የድስት ወይም የመጥበሻ መክደኛ ያስቀምጡ። ድስቱን ወይም መጥበሻውን በመክደን እሳቱን ለመከላከል ከሞከሩ በኋላ የማብሰያ ምድጃውን (ኡቨን) ያጥፉ። ድስቱ ወይም መጥበሻው ሙሉ በሙሉ እስኪቀዘቅዝ ድረስ እንደተከደን ይተውት።
- ከታችኛው ማብሰያ ምድጃ(ኡቨን) የተነሳ እሳት ከሆነ ምድጃውን ያጥፉት እና የማብሰያ ምድጃ በሩን እንደተዘጋ ይተውት ለእሳት።



ምግብ ማብሰያ እና ልጆች
በማብሰያ ምድጃ ዙሪያ እና ትኩስ ምግብ ወይም መጠጥ ከሚዘጋጅበት አካባቢ ቢያንስ 3 ጫማ የሚርቅ "ልጆች የማይደርሱበት" ቦታ "ሊኖር ይገባል።"

እውነታዎች
ከማብሰያ ክፍል (ኪችን) ውስጥ ለሚነሱ የእሳት አደጋዎች ዋነኛው መንስኤ የተጣዱ (የሚበሰሉ) ነገሮችን አለመከታተል ነው።
በቤት ውስጥ በአብዛኛው ጊዜ የሚከሰቱ እሳቶች ከማብሰያ ምድጃ የሚነሱ ናቸው።